



ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ Finote Democracy Voice of Ethiopian Unity

Efdpu@aol.com

www.Finote.org

በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ
ግንቦት 2 ቀን 2008 ዓ.ም. የተላለፈ

ትግላችን ለምን?

በየማጠፊያው ስንደርስን በተለይም ጠላቶች የሚፈጥሩት ውዝንብር ሲስፋፋና ብዙሃኑን ሲያደናግር ትግላችን ለምን? የትስ ደርሰናል ብሎ መጠየቁና ምላሽም ማግኘቱ አስፈልጊ ሆኖ ይገኛል ።

በህዳር 1984 ዓ.ም. ትግላችን ለምን ለሚለው ጥያቄ በመልዕክተ ኢሕአፓ (ቅጽ 1 ቁ 3) የሚከተለውን አስፍረን ነበር ።

"የ ኢትዮጵያ ታጋይ ልጆች ለዓመታት ያካሄዱት መራራ ትግልና ተከፈሉት ከባድ መስዋዕትነት ከድጡ ወደ ማጡ ለመሰጥ ወይም ከጭቃ ለመግባት አልመሆኑ ይታወቃል ። የቃላት ጋጋታ፣ ህተት፣ ገዢ፣ አዋጅን የመመዳደቅ ልፈፋዎች ሊጋርዱት ያልቻሉት ሆኖ ካለ ሀገራችን በአስከፊና በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ አንዳለች ነው ። ስላምና መረግጋት ቢሉም በሰላም ፈንታ ጦርነት፣ በመረጋጋት ፈንታ ብጥብጥ ሰፍኖ ይገኛል" ።

ይህን ያልነው ወያኔ አደናጋሪ ልፈፋውን ሲያጧጥፍና አጃቢዎቹም ሲያስተጋቡሉት በነበረበት ጊዜ ነው ። ስላምና መረጋጋት እንዳልሰፈን ግልጽ ቢሆንም ዘርዘር አድርጎ ማስረዳቱም አስፈላጊ ነበር ። በመሆኑም መል ዕክቱ በመቀጠል የሚልከተለውን አስፍሮ ነበር ፤

" የዴሞክራሲ ጸሐይ አበራች ቢሉንም ጋርዶን የከረመው የኢዴሞክራሲያዊነት ደይን አሁንም እንዳልጠፉ ሊቃዎም ከጅሎ ጥይት የዘነበበት፣ እገዳ የደረሰበት፣ የታሰረ የትግላችን የተሰደደ ሁሉ የሚያውቀው ንው ። ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ና አንድነት፣ ለህዝቧ መብት፣ ለእኩልነትና ደህንነት ገና ከጥቁቱ የጀመርነው ትግል፣ የገባነው ቃል ኪዳን አሁንም ህያው ሆኖ መቀጠሉ ተገቢ እንጂ ሌላ ሆኖ አላገኘነውም። ትግላችን ቀጥሏል። የትግላችንን መሰረትና ይዘት ደግሞ ከሁኔታዎች ለውጥ ጋር አገናዝብ ማረቡ የግድ ይሆናል።

- ኢሕአፓ በብሄር በሄረሰቦች እኩልነት ላይ ለተመሰረተ ሀገራዊ አንድነት ይታገላል። ስለሆነም ኢትዮጵያ መንገንጠል አለባት፣ ቅኝ ገዢ ሀገር ናት፣ እኩልነት በአንድነት ሊኖሩ አይችሉም ወይም የሚሉትን አቅዋሞች ሁሉ በጥብቅ ይቃወማል ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ መብቱን ተቀዳጅቶና ነጽ ሆኖ ባልመከረበትና ባልወሰነበት ሁኔታም የኢትዮጵያን ግዛታዊ ክልል ለመቆረሰ በተናጠል የሚደረጉ ውሳኔዎችን ኢሕአፓ አይቀበልም ።
- ኢሕአፓ የመድብለ ስር ዓትን ለሚያንጸባርቅ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ይታገላል።
- ኢሕአፓ በሃይማኖቶች እኩልነት የሚያምን ሲሆን በፖለቲካ ወይም በመንግስትና ሃይማኖት መሃል ሉነት መኖሩ መሰረታዊ ነው ይላል።
- ኢሕአፓ በኤኮኖሚ መስክ በይጥ ኤኮኖሚ መርህ ያማንል ።
- ኢሕአፓ ኢትዮጵያ የገለልተኝነት ፖሊሲ በመከተል ጥቅሟን ለመጠበቅ ከሁሉም ሀገሮች ጋር የወዳጅነት ፖሊሲ መከተል አለባት ሲል በተጻፈውም ለአፍሪካ አንድነት ተገቢውን አስግተዋጾ ማድረግ ይገባታል ይላል ።

- ኢትዮጵያ ከውጭ ትቃት የሚከላልከል ከሕዝቡ የተውጣጣ፤ከፖለቲካ የራቀ ሙያተኛ ብሄራዊ ጦር ሊኖራት ይገባል ።
- ኢሕ ኢፓ በልዩ ልዩ ምክንያት በኢድገት ደረጃቸው በጣም ዝቅ ያሉትን የሀገሪቷ ክፍሎችን ልዩ ትኩረት መስጠት ያሻል ይላል ።
- ሴቶች በእኩልነት ደረጃ በሀገሪቷ የፖለቲካ ኤኮኖሚያዊና ማህበረሰባዊ ህይወት ውስጥ ተሳትፏቸው እንዲረጋገጥ መደረግ አለባቸው ይላል ።
- ኢሕ ኢፓ የሚታገለው አንድ ፓርቲ ሥልጣን ጨብጦ በአውቅላችኋለሁ እብሪት በሕዝብ ላይ እንዲፈነጭ ሳይሆን ሕዝቡ ልዕልናው ተጠብቆ የሚበጀውን አስተዳደር በነጻ ምርጫ እንዲወሰን ነው ።
- ትጋልችን ለተሸራረፈ ጎዶሎ ዲሞክራሲ ወይም የይስሙላዲሞክራሲ ሳይሆን ዜግነታችንና ሌላውም መብታችን በሙሉ በሚከበርበት ላልተገደበ ዲሞክራሲ ነው ።

ኢሕኢፓ የነበረውን ሁኔታ መሰረት አድርጎ አቅዋሙን በዝርዝር የገለጠው የትግሉን ይዘትና አቅጣጫ ለማሳየት፤ለማስጨበጥ ነበር ። የትግሉን ይዘት ሊያስገነዝብ የቻለው ተጨባጩ ሁኔታ በሚገባ በማጤን ነው ። ዛሬም ትግላችንም ለምን ስንል (በመሰረቱ የተለወጠ ብዙ ባይኖርም ከወያኔ ልፈፋ ውጪ)ያኔም የያዝነውን የትግል መርሆዎች የሚያስተው የሁኔታ ለውጥ ወይም ክርህ-ላገብ ትግል ውጪ ሌላ የትግል ስልትን የሚያስይዝ ሁኔታ የለም ። እንዲያውም መለስ ብለን ወደ የካቲት 66 ስንመለከት ያኔ የሕዝብ መፈክር የንበሩት (መሬት ለአራሹ፤ዲሞክራሲ ለሕዝብ፤ እኩልነት፤ የሀገር ሉዓላዊነት ወዘተ) አሁንም ምላሽ አልባ ሆነው ይገኛሉ ።ለዚህም ነው ከያኔው የሚከተለውን አቅዋሜ ብሎ ያሰፈረው፡

" ኢሕ ኢፓ በደም የገበየውን ተመክሮ ገምግሞ፤ስህተቱን አርም፤አቅዋሙን ከኢትዮጵያና ሽሕዝቧ ጥቅምና ፍላጎት ጋር አስተካክሎ እየተላገለ ያለ ድርጅት ነው ። ኢሕ ኢፓ ከሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ መሰረታዊ ፍላጎትና አቅዋም የተለየ አቅዋም የለውም ። ከሕዝብ ጋር ሆኖ የሚታገእውም ለሕዝቡ ዓላማ እንጂ ሌላ ተልእኮ ኖሮት ወይም እንደ ወያኔ/ሊኒትዮጵያ ቆሜያለሁ እያለ በሽፍን ጸረ ኢትዮጵያ ፖሊሲዎችን ለማራመድ አይደለም።

ኢሕ ኢፓ ለእኩልነት ለዲሞክራሲና በዚህ ላይ ለተመሰረተ የሀገር አንድነትና ሰላም ይታገላል። ዲሞክራሲ የሕዝቡ አንድነትና ሰላም የማይነጣጠሉ ፤የማይገደቡና ቁሚ መፈክሮች፤መርሆዎች፤መመሪያዎች ናቸው ።"

መሰረታዊ አቅዋሞች፤ትግላችን ለምን እንደሆነ የሚገልጹት፤ ግባችንን ጠቋሚዎቹ መሰረታዊ ለውጥን ባያሳዩም ወያኔ ባለፉት 25 ዓመታት ባሳየው የግፍ አገዛዝ ይዘታ መሰረት ፍልሚያችን እንዴትና ለምንስ ተጨማሪ መፈክሮች የሚለውን ማጤኑ ሊታለፍ የሚገባው አይደለም ። በዋን ፈርጁ ግን ትግላችን የወያኔን ዘረኛ አገዛዝ ለማውደም ነው ። ለማለሳለስ ወይም በጥገና ለውጥ ለማሻሻል ሳይሆን –ይህ የሚቻልና የሚሆን አይደለምና– ስርዓቱን ድራሹን ለማጥፋት ነው ። በዚህ ላይ ግልጽነት ከቀደም ተግባር ላይ መደናገርና መወላወል ሊከተል አይችልም ። ወያኔ ሥልጣን ይዞ አጥፊ ስር ዓቱን ሊያደላድል ሲጥር ኢሕ ኢፓ ገና ከመጀመሪያውና እንዲያውም ሥልጣን ከመያዙ በፊት አደጋ መሆኑን አጋልጦ ለትግል ጠሯል ። በአንጻሩ ደግሞ ዛሬ ያዙን ልቀቁን ዋና ጸረ ወያኔ ነን ሊሉ ሚከጅሉና ድርጅቱንም ለማውገዝ ድፍረቱን ያገኙ ክፍሎች ያኔ ከወያኔ አብረው ወይም ከዚህ ከይሱ ድርጅት ጋር አብረው እየሰሩ እንደነበር የምናስታውስ መሆናችንም መጠቀስ አለበት ። መደገፍ ወይም መወላወል ሰፊና ወያኔ በስልጣን ሳይደላደል በጋራ ታግሎ ለማስወገድ አልተቻለም ። የያኔ የወያኔ ወዳጆችና ሕዝብ አደናጋሪዎች ምን ያህል ኢትዮጵያን እንደጎዱም መርሳት አያስፈልግም ።

ትግላችን ለተሸራረፈ ዲሞክራሲ ወይም በጽንፉ ደግሞ የኢትዮጵያን ህልውና ሚጸረር የግንጠላ ሂደትን ዕድል ለመስጠት አይደለም ። ደማችንን ልናፈስ የተዘጋጀነው ሰው በላ ካፒታሊዝምን በሕዝብ ላይ ለመጫን ወይም አንዱን አማብነትን ብሌላ ለመተካት አይደለም ። ፤ ለኢትዮጵያ ሙሉ ነጻነት እንጂ ሀገራችንን ለባእዳን ለመሸጥ አንታገልም ። አንወይንም በሌላ ስም ማለት ነው ። ወያኔን ስንታገል በዚያው ልክ የሕዝብን ጎራ እያመሱ ያሉትን የቀጥታ የእጅ አዙር ወዳጆቻችንም ማጋለጥ፤ መታገል እንዳለብን ግልጽ ሆኖ አለ ። የወደቀው ፋሺስታዊ አገዛዝ የተረፉ መሪዎችና ወንጀለኛ ካድሬዎችም ሊያንሰራሩ እየተፈራገጡ ናቸውና ቸል ሳንል እነዚህን ትኋሎች የሚገባቸውን መስጠት ሌላ የማይናቅ ግዴታ ሆኖ ይገኛል ። ሀቁን አውቆና ተናግሮ ሀገር ያድኗል ማለትም እንችላለን ። ጠላቶች ነጋ ጠባ ሊያደናግሩን ከቻሉን ሀገራችንን ሊነጥቁን መቻላቸው የሚጠበቅ ነው ። ከ 25 ዓመት የመከራ ተመክሮ በኋላም አሁንም በመድረክ ወጥቶ ከወያኔ ጋር የሰላም መፍሐ ለመፈለግ ተነስተናል ማለት ይህን የሚሉት ሰዎች ሰልፍ ከማን ጋር እንደሆነ ጠቋሚ ነው ።

ትግላችን ጸረ ወያኔና ጭፍሮቹ ነው !

ትግላችን ለኢትዮጵያና ለዲሞክራሲያዊ አንድነቷና ሉዓላዊነቷ ነው ።